

የገንዘብ ግቦችን ማድረግ በጀት እና ዕዳን ለመክፈል እቅድ ይፈልጋሉ?

ስለዚህ ሁብት ይወቁ።

በነጻ የአንላይን ትምህርት ፕሮግራም በኩል ነዋሪዎች የወደፊት የገንዘብ ሁኔታቸውን እቅድ ሊያወጡ ይችላሉ። አዲስ የገንዘብ እቅድ ለማውጣት፣ በጀት ለመገንባት ወይም እዳን ለመክፈል እንዲረዳዎ የገንዘብ ጤና አጭር ፈተና መረጃ ከያዙ ቪዲዮዎችና እንቅስቃሴዎች ጋር በመሆን ግላዊ የገንዘብ ተግባራዊ እቅድ ያዘጋጃል።

ይህ አንላይን ፕሮግራም Financially Fit DC በመባል ሲታወቅ በኢንሹራንስ፣ ዋስትናዎችና እና ባንኪንግ መምሪያ (Department of Insurance, Securities and Banking) የቀረበ ነው።

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ።

በዲሲ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ብቁ ነዎት።

ያመልከቱ።

[መለያ ለማውጣት](#) አንላይን ላይ ይመዝገቡ። በማንኛውም ጊዜ የአንላይን መለያ መፍጠር ይችላሉ።

የበለጠ መረጃ ይሰጡሉ።

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይሆናል?

1. በአንላይን መለያዎ ላይ የገንዘብ ጤና ግምገማዎን ማጠናቀቅ ይችላሉ።
2. በእርስዎ ግምገማ መሰረት፣ የአንላይን ፕሮግራም ግላዊ የሆነ ተግባራዊ እቅድ ይሰጥዎታል። ለምሳሌ፡- ገንዘብ መቆጠብ ቢፈልጉ፣ ተግባራዊ እቅድዎ ለእርስዎ የቁጠባ ግብ የጊዜ ሰሌዳ እንዲፈጥሩ በመርዳት መረጃ የሚሰጡ ቪዲዮዎች እና እንቅስቃሴዎችን ያካትታል።
3. ፋይናንሶችዎ እንዲሻሻሉ የሚረዳዎን ስትራቴጂዎች ለመማር በተግባራዊ እቅድዎ እርምጃዎችን ይወስዳሉ።

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ቅናሽ ያገኛሉ?

አዎ። ይሁን እንጂ፣ ይህ ፕሮግራም አንላይን ብቻ ነው። በስልክ እርዳታ ለማግኘት ከመረጡ፣ የገንዘብ ሁኔታዎን ለመርዳት የእኛ [የገንዘብ አንቀሳቃሽ ፕሮግራም](#) ከሐብቶች ጋር ሊያገናኝዎት ይችላል።

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መሰፈርቶች አሉ?

ማድረግ ያለብዎት ነገር ግላዊ የድርጊት መርሃ ግብርዎን በነጻ ለመቀበል፣ የአንላይን የገንዘብ ጤና ግምገማን ማጠናቀቅ ነው።

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው?

መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካለዎት፣ የእኛን የ Financially Fit DC ፕሮግራም ቡድንን በስልክ ቁጥር (202) 727-8000 ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:15 am እስከ 4:45 pm ባለው ሰዓት ደውለው ያግኙ ወይም በ disb.financiallyfitdc@dc.gov ላይ “Financially Fit DC Inquiry” የሚለውን ርዕስ መስመር በመጠቀም ለቡድኑ ኢሜይል ያድርጉ።

በፍጆታዎቼ ላይ አሁንም እርዳታ እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?

በእኛ የገንዘብ ሀብቶች ገጽ ላይ ሊረዱዎ ስለሚችሉ ሌሎች ሀብቶች መረጃ ማግኘት ይችላሉ።

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች

ግላዊ የድርጊት መርሃ ግብር ምን ይመስላል?

የድርጊት መርሃ ግብር ለእያንዳንዱ ሰው የተስተካከለ ነው። ለምሳሌ፡- እዳዎትን ለመክፈል ቢፈልጉ፣ ተግባራዊ እቅድዎ መደበኛ የሆኑ ክፍያዎችን ወደ ብድርዎ የሚፈቅደውን በጀት ለመገንባት የሚረዳዎትን እንቅስቃሴዎች ያጠቃልላል።

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ሜይ 2021 ነው።